

# ላንድማርክ

## 2009 ላንድማርክ/ሻን ዶርን ኮሪደር እቅድ

በ2009 ላንድማርክን የክልሉን እና አገራዊ ስፍራዎችን ፍላጎቶች የሚያሟላ እና ከአገራዊ አካባቢዎች ጋር ለማገናኘት የሚያስችል ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል፣ ልዩ የሆነ ስነ ህንጻ፣ ትራንዚት፣ የማህበረሰብ ቦታዎች ያሉት የከተማ መንደር ለመፍጠር በማለም ከተማው ይህን እቅድ በስራ ላይ አውሏል።

## አሁን እያቀድን ያለንው ለምንድን ነው?

ምንም እንኳን ከተማው ለዚህ ቦታ የግንባታ እቅድን ሲያፀድቅም፣ የተለያዩ የገበያ፣ የባለቤት ትብብር፣ እና ገንዘብ ነክ ምክንያቶች የቦታውን የተለያዩ ባለቤቶች እና የግንባታ ድርጅቶች እቅዳቸውን እንዳይተገብሩ አግዷቸው ቆይቷል። ዛሬ ላይ ግን፣ የመኪና ማቆሚያውን ጨምሮ አጠቃላይ ሞሉ በተለያዩ ባለቤቶች ስር ያለ ሲሆን፣ አሁን ያሉት ባለቤቶች ይህን ክፍት ቦታ ደማቅ ወደሆነ የከተማ ማእከል ለመቀየር ዝግጁ ናቸው። ነገር ግን፣ ከተማው፣ ሞሉ ያለበት ቦታ እና የገበያው ሁኔታ የ2009 እቅድ ተቀባይነት ባገኘበት ግዜ ከነበሩበት ሁኔታ ተቀያይረዋል፣ እናም ግንባታውን ወደፊት ለማስቀጠል የእቅድ ማሻሻያዎች የግድ ያስፈልጋሉ።



## የእቅድ ማሻሻያው ሊያካትት የሚችለው፡

አዳዲስ አገልግሎቶች

የአገልግሎት ተለዋዋጭነት

ራሱን የቻለ/ሲግኒቸር ህንጻ

ወደ ቦታው አቅራቢያው መዳረሻ

## የማህበረሰብ ተሳትፎ

11/14/18  
የአማካሪ ቡድን/  
የማህበረሰብ ስብሰባ

12/12/18  
የአማካሪ ቡድን/  
የማህበረሰብ ጽንገ ሃውስ

1/26/19  
የአማካሪ ቡድን/  
የማህበረሰብ ዎርክሾፕ

2/27/19  
የአማካሪ ቡድን/  
የማህበረሰብ ስብሰባ

ሚያዝያ 2019  
የአሌክሳንደሪያ የእቅድ ኮሚሽን እና የከተማው ምክር ቤት የህዝብ ስብሰባዎች



# ላንድማርክ

## ያለፈው እና ያሁኑ

ከተከፈተበት ከ 50 ዓመታት በፊት ጀምሮ የአሌክሳንድሪያ መለያ ገፅታ

**1962-1963**

ግምባታው በ51-ኤክር ስፋት ቦታ ላይ ተጀመረ።

**1965**

ላንድማርክ ማእከል በአካባቢው ሶስት የተለያዩ ዲፓርትመንት ስቶሮች ያሉት የመጀመሪያው ክፍት የንግድ ማእከል በመሆን ስራውን ጀመረ።

**1989**

የላንድማርክ የገበያ ማእከል የተከለለ በመደረግ ታደሶ ዳግም ተከፈተ።

**2006**

አጠቃላይ እድገት አጋሮች (በወቅቱ ባለቤት የነበረው) መልሶ ክፍት ወደሆነ የገበያ ማእከል ለመቀየር ፍቃድ አገኘ።

**2009**

ከተማው ላንድማርክ ለተለያዩ ጥቅሞች የሚውል የከተማ ማእከል እንዲሆን ራዕይ በመያዝ የላንድማርክ/ቫን ዶርን ኮሪደር እቅድ ተቀበለ።

**2013**

ሃወርድ ሁጅስ ማህበር (አዲሱ ባለቤት) በወቅቱ ባለቤት የነበረበትን የገበያ ማእከሉን ክፍል ብቻ ማለትም መሀለጃውን ክፍል ለማደስ ፈቃድ አገኘ።

**2015**

ከተማው በ2013 ለሰጠው ፈቃድ ማሻሻያ አደረገ።

**2016**

ሃወርድ ሁጅስ ሜሲን ገዛ።

**2018**

ሃዋርድ ሁጅስ በ2009 የነበረውን እቅድ በመከተል እና የተወሰነ ማሻሻያ በማድረግ አጠቃላይ ይዘታውን ለማደስ ዝግጁነቱን አመለከተ።



አሌክሳንድሪያ ከተማ  
ALEXANDRIAVA.GOV/LANDMARK

